



ውድ የDPS ቤተሰቦች፡-

ከ90,000 በላይ ብዝሃነት ያለው የተማሪዎች ማኅበረሰባችን ውስጥ ብዙ ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው የስደተኝነት ጉዳዮች ብሔራዊ ሁኔታን አስመልክቶ በጣም ጥልቅ ከሆኑ የግል ጥያቄዎች፣ ሥጋቶች እና ፍርሃቶች ጋር እየታገሉ እንዳሉ እንረዳለን። በዚህ ጊዜ የእኛ ወሳኝ ተልኮ - እና በሕግ ያለብን ግዴታችን - ት/ቤቶቻችን የአንድ ተማሪ ዘር፣ ብሔር፣ ሐይማኖት እና የስደተኝነት ሁኔታ በተማሪው/ዋ ትምህርት ላይ ምንም እንቅፋት የማይሆኑባቸው ምቹ ቦታዎች መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው። ይህን ተልዕኮ ለማገዝ፣ የስደተኝነት አቋምን/ሁኔታን እና እኛ ተማሪዎቻችንን ከመድሎ እና ትንኮሳ ወይም ወከባ ለመከላከል ያለንን ቁርጠኝነትን አስመልክቶ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ምላሾች ለእርስዎ ለማጋራት እንፈልጋለን።

ለጥያቄዎችዎ መልሶች፡-

ጥ፡- ሕጋዊነት የሌለው የስደተኝነት አቋም በልጄ ትምህርት ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል?

መ፡- ምንም የለውም። ልጆች የእነሱ ወይም የወላጆቻቸው የስደተኝነት አቋማቸው ቁጥር ውስጥ ሳይገባ ለትምህርት እኩል ዕድል እንዲያገኙ ሕገ-መንግስታዊ መብት አላቸው። ይህ መብት በፕሬዚደንቱ ወይም በስቴቱ ወይም በፌዴራል ሕግ አውጭዎች ሊወሰድባቸው አይችልም።

ጥ፡- የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች አንድን ልጅ ሲቀበሉ/ሲመዘግቡ የልጁን/ልጅቷን የስደተኝነት አቋም ይጠይቃሉ?

መ፡- አይጠይቁም። እንደ DPS ያሉ የሕዝብ ት/ቤት ዲስትሪክቶች ተማሪዎችን የስደተኝነት ሁኔታቸው መስፈርት ውስጥ ሳይገባ እና በዘር ሀረጎቻቸው፣ በቀለማቸው ወይም በብሔራዊ ማንነታቸው ምክንያት መድሎ ሳይረግባቸው የመመዘገብ ወይም የመቀበል ግዴታ አለባቸው።

ጥ፡- ት/ቤት ዲስትሪክቱ የልጆቻችን የስደተኝነት ሁኔታን ወይም አቋምን ለፌዴራሉ የስደተኞች ባለስልጣናት ይሰጥብን/ይገልጽብን ይሆን?

መ፡- ከላይ እንደተገለጸው፣ ተማሪዎች በሚመዘገቡበት ጊዜ ስለስደተኝነት አቋማቸው አንጠይቅም። ነገር ግን አንድ ተማሪ የስደተኝነት ሕጋዊ ወረቀት እንደሌለው ብናውቅም፣ ያንን መረጃ ለየግዴታዎች ስቴትስ የዜጎች እና ስደተኞች አገልግሎቶች (USCIS) አንገልጽም ወይም አናጋራም። የተማሪዎችን መረጃ እንድንሰጥ ብንጠየቅ፣ የDPS የሕግ ክፍል ጽ/ቤት የሁሉንም ተማሪዎቻችን መረጃዎቻቸውን በሚስጥር/በግል የመያዝ ሕገ-መንግስታዊ እና ሕጋዊ መብቶቻቸውን ለማስከበር ይታገላል።

ጥ፡- በት/ቤቶች ግቢ ውስጥ ስደተኞች ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች መኖር አለመኖራቸውን ማወቅ እናውቃለን?

መ፡- ከዛሬ ጀምሮ የፌዴራል መንግስቱ ት/ቤቶች በስደተኞች ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች ሊወሰዱባቸው የማይገቡና ጥንቃቄ የሚሹ /sensitive/ ቦታዎች አድርጎ የሚለይ መመሪያ በመከተል ላይ እንደሆነ እናምናለን።

ጥ፡- ወላጅ ወይም አሳዳጊ ከሆንኩ እና ልጄ ት/ቤት ባለበት/ባለችበት ሰዓት ብያዝ ምን ማድረግ አለብኝ?

መ፡- በትምህርት ሰዓት የተማሪዎች ወላጆች ቢያዙ፣ ዲስትሪክቱ የችግርና አደጋ ጊዜ ቡድኖች ተማሪዎቻችን የመደገፍ ተግባር ላይ እንዲሰማሩ ያደርጋል። ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ለልጆቻቸው የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪን መረጃ ወደ ት/ቤት ወይም የወላጅ ፖርታሉ ጋ በመሄድ ያዘምኑ (ወቅታዊ ያድርጉ)።

ጥ፡- የልጆች ስደተኞች ልዩ ድንጋጌ (DACA) ተጠቃሚ ከሆንኩስ?

መ፡- የልጆች ስደተኞች ልዩ ድንጋጌ (DACA) በፕሬዚደንቱ በሚሰጥ ትዕዛዝ ላይ የተመሠረተ ነው። አዲሱ ፕሬዚደንት ያንን ትዕዛዝ ሊሸረው ይችላል። ስለዚህ የልጆች ስደተኞች ልዩ ድንጋጌ (DACA) ተጠቃሚ ከሆኑ

የስደተኛ ጠበቃን ካሁኑ በመፈለግ የተሻለ የስደተኝነት አቋም ተጠቃሚ ለመሆን መጣር ይኖርብዎት ይሆናል። ተጨማሪ መረጃዎች [እዚህ](#) ሊያገኙ ይችላሉ።

ጥ:- የስደተኝነት መብቶቼን ማወቅ ብፈልግ ምን ማድረግ ይኖርብኛል?

መ:- የስደተኝነት አቋምን እና እርስዎ ሊኖሩዎት የሚችሉትን ሕጋዊ መብቶችን አስመልክቶ ትክክለኛውን ምክር ሊሰጡዎት የሚችሉት የስደተኛ ጉዳዮች ጠበቃዎች ብቻ ናቸው። ራስዎን ለመጠበቅ፣ [ዜጎች](#) ወይም ሌሎች በስደተኛ ጉዳዮች ላይ የጥብቅና ፈቃድ የሌላቸው ሰዎች ዘንድ ምክር መጠየቅ የለብዎትም። ሊኖሩ የሚችሉ የአቅርቦቶች ዝርዝር [እዚህ](#) ሊገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በስደተኞች ጉዳዮች የጥብቅና ፈቃድ ያለው ጠበቃ ለማግኘት የአሜሪካ የስደተኞች ሕግ ባለሙያዎች ማኅበርን መጠየቅ ይችላሉ።- [እዚህ](#) (እንግሊዝኛ) ወይም [እዚህ](#) (ስፓኒሽ)።

ጥ:- ማንም ተማሪ ወይም ቤተሰብ በዘር ሀረግ፣ በቀለሙ/በመልኩ፣ በሐይማኖቱ ወይም በብሔራዊ ማንነቱ ምክንያት መድሎ ወይም ወከባ የሚደርስበት መሆኑን ለማረጋገጥ የደንበር የሕዝብ ት/ቤቶች ዲስትሪክት ምን ያደርጋል?

መ:- DPS እኩልነትን/ፍትሃዊነትን በማረጋገጥ ላይ የጸና እምነት አለው - ከዐበይት እሴቶቻችን መካከል አንዱ ነው! በዘር ሀረግ፣ በብሔር፣ በሐይማኖት፣ በብሔራዊ ማንነት እና ሌሎች ጥበቃ በሚደረግላቸው መደቦች ልዩነት ምክንያት በተማሪዎች፣ ቤተሰቦች ወይም ሠራተኞች ላይ መድሎ ወይም ወከባ እንዳይካሄድ የሚከለክሉ ወይም የሚያስገድዱ ፖሊሲዎች አሉን።

ጥ:- ተማሪዬ ወይም እኔ ራሴ የመድሎ ወይም ወከባ ስለባ የሆነ/ች ወይም የሆንኩኝ መስሎ ቢሰማኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

መ:- እባክዎ ድርጊቱን ለአንድ የት/ቤት አመራር ወይም ለዋና ተቆጣጣሪው ወዲያውኑ ያሳውቁ (ሪፖርት ያድርጉ)። አቤቱታዎች እና ቅሬታዎች በቦርዱ የAC ፖሊሲ ውስጥ በሚገኙ ቅጾች እና አካሄዶች ማስገባት (ፋይል ማድረግ) ይችላሉ። ([እዚህ](#) ላይ ጠቅ ያድርጉ)። ት/ቤቶቻችን ምቹና ደህንነታቸው የተጠበቁ ቦታዎች ሆነው መቅጠላቸውን ለማረጋገጥ የሚያቀርቧቸውን እነዚህን አቤቱታዎችንና ቅሬታዎችን በትኩረት የምንመለከታቸው ይሆናሉ።

በዚህ ላይ ያልተመለሰ ጥያቄ ካለዎ፣ እባክዎ ወደዚህ ኢሜል ይላኩ፡- communications@dpsk12.org። መልስ ለመስጠት እንሠራለን፤ ለእርስዎ የጥያቄዎች የምንሰጣቸውን ምላሾችንም በዚህ ሠነድ ላይ እንጨምራቸዋለን።